

**እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!**

**የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያዎች**

1. ዛሬ ከአምልኮ በኋላ ወላጆችን ሁሉ የልጆች አገልግሎት ክፍል ለስብሰባ ስለሚፈልገን እንድንገኝ በጌታ ፍቅር ይጠይቃሉ።
2. ጁን 3/2018 የቃል አገልጋዮች አስቸካይ ስብሰባ ይኖረናል። ቦታው፡- በቤተክርስቲያኒቱ ቅጥር ግቢ፤ ሰአት፡- 12፣30 ጀምሮ
3. በተለያዩ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልምን የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።
4. በቤተክርስቲያናችን በለዩ ልዩ አገልግሎት ውስጥ ያላችሁ አገልጋዮች በሙሉ ቀጥሎ በተገለጹት ቀናት ከአሁኑ አምልኮ ፕሮግራም በኋላ ከሽማግሌዎች ጋር ስብሰባ ስለሚኖረን በጊዜ ስሌዳችሁ መሰረት እንድትገኙ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን።

- ⇒ ሜይ 27/2018 ዲያቆናት
- ⇒ ጁን 3/2018 ህንጻ ኮሚቴ
- ⇒ ጁን 10 /2018 ወንጌል ስርጭት
- ⇒ ጁን 17 /2018 ኃይል በሙሉ
- ⇒ ጁን 24/2018 ከጸሎት አገልጋዮች
- ⇒ ጁላይ 1 /2018 የቤት ለቤት ህብረት መሪዎች
- ⇒ ጁላይ 8/2018 የልጆች አገልግሎት
- ⇒ ጁላይ 15/2018 ኮሚኒኬሽን ሚዲያ
- ⇒ ጁላይ 22/2018 የእህቶች አገልግሎት
- ⇒ ጁን 29/2018 ርህራሄ አገልግሎት



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎብኙ?

ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-  
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)  
 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)  
 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)  
 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)  
 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

**መደበኛ ፕሮግራሞች**

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካጎ የምስራች  
 ወንጌላዊት  
 ቤተ  
 ክርስቲያን



Chicago  
 Yemsrach  
 Evangelical  
 Church

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2፡10



**“አካሄድን እንደ ቃልህ አቅና፤ ኃጢአትም ሁሉ አይገዛኝ።”**  
 (መዝ. 119:133)

Chicago Yemsrach Evangelical Church  
 4455 N. Seeley Avenue  
 Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች  
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

**May 27, 2018**

**ግንቦት 19፣ 2010 ዓ.ም.**

**የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር**

ጸሎት መሪ.....	ወንድም ጌቱ ጳውሎስ
አምልኮ.....	የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ .....	ወንድም ጌቱ ጳውሎስ
ቃል .....	ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ
ማጠቃለያ .....	ፕሮግራም መሪ

**የሳምንቱ ጥቅስ**

**“የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍሀ አይላይ፣ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው፤ የዚያን ጊዜም መንገድህ ይቀናልሃል ይከናወንልሃልም።” (ኢያ. 1:8)**

**የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች**

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አሰፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመኅ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

**መልዕክተ ሰንበት**

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

**ምስጢን ማን ነው? — ሰስት**

ባለፉት ሳምንታት እንዳየነው እግዚአብሔር ምስጢን የሚለው ሕዝብ አንደኛ በእርሱ የዳነውን ሕዝብ ነው። እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር ምስጢን የሚለው ሰው በክፉዎች ምክር እንደማይሄድ፣ በኃጢአተኞች መንገድ እንደማይቆም፣ በዋዘኞች ወንበርም እንደማይቀመጥ አይተናል። ይህንኑ ሃሳብ በመቀጠል ምስጢን ደስ የሚሰኝበትን ደግሞ እናያለን።

በመዝሙር አንድ ላይ እንደምናነበው ምስጢን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል። (ቁ. 2) ይህ ቃል የቀረበው ከቁጥር አንድ ጋር ተነጻጽሮ ነው። በቁጥር አንድ ላይ እንዳየነው ምስጢን በሃጢአተኞች ምክር፣ በመገዳቸውም እንዲሁም በዋዘኞች ወንበር ደስ አይሰኝም። ይልቁንም እግዚአብሔር ምስግጥን፣ ብሩክ የሚለው ሰው ደስታው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሉን ሲሰማ ደስ ይለዋል፣ ቃሉን ሲያነብ ደስ ይለዋል፣ በቃሉ ምክር ደስ ይሰኛል። ልክ ዳዊት “ቃልህ ለጉሮሮዬ ጣፋጭ ነው፤ ከማርና ከወለላ ይልቅ ለአፌ ጣፈጠኝ” (መዝ. 119: 103) እንዳለ እንዲሁ እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ከምንም ነገር በላይ ቃሉን ይወዳል። ቃሉ የውስጥ ደስታና እርካታ ይሰጣል፤ ቃሉ ይፈውሳል። እግዚአብሔር የሰጠንም ውድ ነገር ቃሉ ነው።

ምስጢን በቃሉ ደስ ይሰኛል ደግሞም ቃሉን “በቀንና በሌሊት ያስባል።” (ቁ. 2) ቃሉን ማሰብ ቃሉን የመውደድ ውጤት ነው። ቃሉን ከወደድነው ቃሉን እንመገባለን። የተመገብነውን ደግሞ በውስጣችን አስቀምጠን እናስበዋለን። ማሰብ የምንችለው ያስገባነውን ነው። በውስጣችን የሌለውን ለማሰብ አንችልም። ቃሉን ማሰላሰል የጽድቅ መንገድ ነው። ንጉስ ዳዊት በመዝሙሩ “ጉልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል? ቃልህን በመጠበቅ ነው” ይላል። (መዝ. 119: 9) እንዲሁም “አንተን እንዳልበድል፣ ቃልህን በልቤ ሰወርሁ” ይላል። (ቁ. 11) ጎልማሳ መንገዱ ንጹህ እንዲሆን (በጽድቅ እንዲመላለስ) ማድረግ ያለበት ቃሉን መመገብና ማሰላሰል ነው። እግዚአብሔር አምላክ በሙሴ እግር ተተክቶ የሕዝቡ መሪ ለሆነው ለኢያሱ የሰጠውም ትህዛዝ ተመሳሳይ ነው። ታላቅ ኃላፊት የተሰጠው ኢያሱ የተሰጠው መምሪያ አንድና ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ለኢያሱ የሰጠው ትእዛዝ “የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍሀ አይላይ፣ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው፤ የዚያን ጊዜም መንገድህ ይቀናልሃል ይከናወንልሃልም” የሚል ነው። (ኢያ. 1:8) እንግዲህ ኢያሱ መንገዱ ሁሉ እንዲከናወንለት የተባለው ቃሉን ሁልጊዜ እንዲበላና እንዲያሰላስል ነው። በዚያ ውስጥ በጽድቅ መሄድ አለ፣ በዛ ውስጥ መታዘዝ አለ። በእግዚአብሔር ቃል መንገድ ስንሄድ ደግሞ መንገዳችን የመከናወን መንገድ ይሆናል።

በመዝሙር አንድ ላይም በእግዚአብሔር ቃል ደስ የሚሰኘውና ቃሉን በቀንና በሌሊት የሚሰበው ምስጢን “በውኃ ፈሳሾች ዳር እንደ ተተከለች፣ ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ፣ ቅጠልዋም እንደማይረገፍ ዛፍ ይሆናል፤ የሚሠራውም ሁሉ ይከናወንለታል” (ቁ. 3) ተብሏል። በእግዚአብሔር ቃል ደስ የሚሰኝ ሰው፣ ቃሉንም ሁልጊዜ የሚያሰላስል ሰው ፍሬያማ ነው። በእግዚአብሔር ወንዝ ይረሰርሳል። ምንጭ ከውስጡ ይፈልቃል። ከዚህም የተነሳ የመንፈስ ፍሬ ሁልጊዜ ያፈራል፣ ደግሞም ሁልጊዜ ደስተኛ ነው። ልምላሜን አያጣም። ወገኖቹ፣ እኛም በቃሉ ደስ እየተሰኘን፣ ቃሉን እየበላንና እያሰላሰልን ፍሬያማዎች እንሁን። ጌታ ከኛ ጋር ነው። አሜን!